



DISTRICT OF COLUMBIA  
OFFICE OF THE STATE SUPERINTENDENT OF

# EDUCATION

## አስፈላጊ የCapital Quality (የካፒታል ጥራት) ማሻሻያዎች ኤፕሪል 21፣ 2020

ለልጅ እንክብካቤ አቅራቢዎች የሚመከረው የመዝጊያ ጊዜ በመራዘሙ ምክንያት፣ የመንግስት የትምህርት ዋና ተቆጣጣሪ ቢሮ (Office of the State Superintendent of Education, OSSE) ለሁሉም የእንክብካቤ አቅራቢዎች የአካባቢ የምዘና ልኬት (Environment Rating Scale, ERS) እና የክፍል ውስጥ የምዘና ነጥብ ሲስተምን (Classroom Assessment Scoring System, CLASS) ምልክታዎችን ለቀረው 2019- 20 የፕሮግራም አመት ሰርዟል።

### ይህ ለርስዎ ደረጃ ምን ማለት ነው?

Capital Quality ደረጃዎች ለ2020 በልግ አይሰላም። ምልክታዎች በ2020 በልግ ላይ እንደገና ይጀምራሉ እና የ2021 የበልግ ስሌቶች የ2018-19 እና 2020-21 የትምህርት ቤት የምልክታ ዳታን ይጠቀማሉ። ለእያንዳንዱ ቡድን ተጨማሪ መረጃ ከታች ባለው ሰንጠረዥ ተካቷል። ቡድኖች 4 እና 5 አሁን ያላቸውን ደረጃ ይይዛሉ።

ቡድን	ዋና የጊዜ ሰሌዳ	ማሻሻያ
የሙከራ እና ቡድን 2	እርከን ያለው ተመላሽ 2020 በልግ ላይ ካለው የ Capital Quality ደረጃ ጋር ይጣጣማል።	የጊዜ ሰሌዳው ተመሳሳይ ሆኖ ይቆያል፣ በ My Child Care DC ላይ የሚንጸባረቀው ደረጃ ከአክቶበር 1፣ 2020 ጀምሮ ተመላሽ የሚያገኙበት ደረጃ ይሆናል።
ቡድን 3	በ My Child Care DC ላይ ያለ የጥራት ገጽታ በ2020 በልግ ላይ የተሰላውን ደረጃ ያንጸባርቃል እና እርከን ያለው የተመላሽ ገንዘብ መጠን በ2021 በልግ ላይ ያለውን የደረጃ ስሌት ያንጸባርቃል።	በአሁን ወቅት የተመላሽ ገንዘብ መጠን ደረጃ ከአክቶበር 1፣ 2020 ጀምሮ በቀጣይ የበጀት አመት ይቀጥላል። በ2021 በልግ ላይ የደረጃ ስሌት በ My Child Care DC ላይ ይንጸባረቃል እና ከተመላሽ የገንዘብ መጠን ጋር ይጣጣማል።

### የMy Child Care DC ማሻሻያዎች

ባለፈው አመት፣ OSSE ቤተሰቦች ፍቃድ ያላቸውን የልጅ እንክብካቤ ባንድ ቦታ የሚያገኙበትን My Child Care DC ለማሻሻል ከአቅራቢዎች፣ ቤተሰቦች እና ሌሎች የመጀመሪያ ልጅነት አጋሮች ጋር ሲሰራ ቆይቷል። እኛ አርብ፣ ሜይ 1 ላይ የተሻሻለውን My Child Care DC ገጽ እንለቀቅለን።

እርስዎ በ My Child Care DC ላይ የተሻሻለ ፍቃድ ያለው አቅራቢ ግለታሪኮችን፣ እና ለቤተሰቦች የበለጠ መረጃ የሚያካትተውን የ Capital Quality ታቦችን ጨምሮ የታደሰ እይታ እና ስሜት ያስተውላሉ። ሌሎች አዳዲስ ገጽታዎች የሚያካትቱት የተሻሻለ የፍለጋ ተግባር እና ቤተሰቦች በገጹ ላይ እንዲመዘገቡ እና ፍለጋቸውን እንዲያስቀምጡ ናቸው። እነዚህ ለውጦች በዲሴምበር 2019 የተፈጠሩ የ Capital Quality ደረጃዎች በMy Child Care DC መታተምን የሚያጅቡ ናቸው።

በኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምክንያት በቁጥር የሆኑ የልጅ እንክብካቤ ተቋሞች ዝግ በመሆናቸው ምክንያት፣ በዚህ ወቅት የሳይቱን ማናቸውም ማስታወቂያ ወይም ብዙ የህዝብ መግለጫዎችን ለሌላ ጊዜ እያስተላለፍን ነው።

OSSE የድረገጹ ማሻሻያዎች እና በ Capital Quality ታቦች ያሉ ተጨማሪ አዲስ መረጃ ከቤተሰቦች ጥያቄዎችን ሊያነሳ እንደሚችል ይረዳል። እኛ በ OSSE ድረገጽ በ[Capital Quality 78](#) ያለውን የተዘጋጀውን የመገናኛ ዘዴዎች እና ግብአቶችን እንዲጠቀሙ እናበረታታለን። በተጨማሪ እርስዎ በ[CapitalQuality@dc.gov](mailto:CapitalQuality@dc.gov) ለጥያቄዎች ምላሽ ማግኘት ይችላሉ።

እርስዎ የተማሪዎቻችንን፣ የመጀመሪያ ትምህርት የስራ ሀይል እና የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ደህንነት ቀዳሚ ለማድረግ የማያቋርጥ ትጋታችንን ስለተረዱን እናመሰግናለን። መደበኛ ማሻሻያዎች በኢሜይል ለእርስዎ ይጋራል እና የ Columbia (ኮሎምቢያ) ግዛት መንግስት ስለኮሮናቫይረስ(COVID-19) ያለውን ምላሽ ተጨማሪ ግብአቶች እና መረጃ መመልከት ይችላሉ በ [coronavirus.dc.gov](https://coronavirus.dc.gov)።